



TIGRIAN ALLIANCE FOR NATIONAL DEMOCRACY

ዲሞክራሲያዊ ምትክ-ብባር ትግራይ/ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር

### ሰውን ከሃገሩ ምድር ማፈናቀል አረምናያዊ ወንጀል ነው።

የህወሓት/ኢህአዴግ ከፋፍለህ-ግዛ ፖሊሲ መሰረት ያደረገው ዜጎችን የማፈናቀል አረምናያዊ ተግባር የሰነበተና የተደጋገመ ቢሆንም፤ ስሞኑን ደግሞ ከምዕራብ ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል-ጉምዝ በሺ የሚቆጠሩ የአማራ ብሄረሰብ ኢትዮጵያውያን ለዓመታት ስፍራው ከመሰረቱት ቀየ በግፍ ተፈናቅለው፤ መድረሻ አጥተው በመንከራተት ላይ እንዲገኙ አድርገዋል። ሰውን ከሃገሩ ምድር ከነቤተሰቡ ማፈናቀል፤ የሚሄድበት ቦታ ማሳጣት ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ሕይወቱ ላይ የቁም ስቃዩን ጭምር ማሳይት ስለሆነ ሰብአዊ ህሊና ያለው ሁሉ እንደዚሁም ዓለም-አቀፍ ተቁዋማት አረምናያዊ ወንጀል ነው ብለው መፈረጃቸውና ፈጻሚዎቹ ሕግ ፊት እንዲቀርቡ መደንገጋቸው አግባብነት አለው።

ከዚህ በፊት በጋምቤላ፤ በጉራፈርዳ፤ በአፋር፤ ስሞኑን ደግሞ በመኸኒ-ራያ ወዘተ በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ላይ ተመሳሳይ አስቃቂ ግፍ ፈጽመዋል፤ በተለያዩ ከተሞችም እንዲሁ (አዲስ አበባ፤ ድሬዳዋ፤ መቀሌን ጨምሮ) ስላማዊ ተቃውሞ ለሚያሰሙት ወገኖች ሁሉ በጥይት እየፈጁ የማፈናቀሉ ክፉ ድርጊት አካሂደዋል። ባጠቃላይ በህዝቦቻችን ላይ የሚፈጸመው አስቃቂ በደል በመጠኑም በዓይነቱም መረን የለቀቀ በመሆኑ እንዳው ዘግናኝ ነው ብለን ለመፍትሄው ብንረባረብ ይመረጣል።

የሚገርመው ይህ በቤንሻንጉል-ጉምዝ የተከሰተው የማፈናቀል ድርጊት “መሬቱ ለልማት ይውላል” በሚል ሲሆን ሆኖም የተፈናቃዮቹ ወገኖቻችን መሬት እየተሸነሸነ ለባእዳን በርካሽ ዋጋ መሸጡ ነው። ባእዳን ባለመሬት-ባለመሬቱ ደግሞ ባእድ አድርገውታል። በርካሽ ዋጋ የሚሸጥበት ምክንያትም የባለስልጣናቱ የውጭ ኪስ በአዙሪት መሙላት ስለሚያስችል መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ይህ ዜጎችን የማፈናቀሉ የኢህአዴጎቹ እኩይ ስራ ከስልጣንና ከግል-ጥቅም ጋር የተያያዘ በመሆኑ ወደፊትም የሚያቆሙት አይደለም፤ የሚያቆማቸው ሓይል እስካልተፈጠረ ድረስ።

ከወዲሁ ግን ጉዳዩን የሚመለከታቸው ዓለም-አቀፍ ተቁዋማት ዜጎቻችንን በተደጋጋሚ ከሃገራቸው መሬት በማፈናቀል ለስቃይ የሚዳርጉትን የኢህአዴግ ባለስልጣናትን ሕግ ፊት እንዲያቀርቡልን አጥብቀን እየጠየቅን፤ መሰረታዊና ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው ግን በህዝቦቻችን የተባበረ ትግል በመሆኑ በመለስተኛ ልዩነቶች ሳናመኻኝ ለዚህ ትግል እንድንበቃ አበክረን እናሳስባለን።

ይህ ከቤንሻንጉል-ጉምዝ በተፈናቀሉ ወገኖቻችን ላይ የደረሰው አስቃቂ ኢ-ሰብአዊ ድርጊት በጋራው ድርጅታችን የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ ስም ቀደም ብሎ ያወገዘነው ቢሆንም፤ አሁንም በትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር (ታንድ) ስም ደግመን ልናወግዘው እንወዳለን።

በተባበረ ትግል ማንኛውም መፈናቀል ይቆማል !!!  
ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ !!!  
05 ኤፕሪል 2013

ADDRESS:	P.O.BOX. 11340	Dempo Str. 162	430 Wiggins Pr. App. No. 604
አድራሻ	Silver Spring, MD. 20913	3029 CM. Rotterdam	K1N-1A8, Ottawa- ONT.
	USA	Netherlands	CANADA